

ወቅታዊው ጉዳይ

ወንድይራድ ታብተየስ 03-09-18

በአገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠረው አለመረጋጋት የቀለም አብዮት መልክ እየያዘና በግልጽ ስልጣን የመፈለግ አዝማሚያ እየታየበት መሆኑን ኮማንድ ፖስቱ አስታውቋል። ይህ ሁኔታ ተቀባይነት የሌለውና መቼም ቢሆን በነውጥ፣ በአቋራጭና በውጭ ሃይሎች ተፅዕኖ የሚለወጥ መንግስት እንደማይኖርም አስታውቋል። የቀለም አብዮት አራማጆች ተከታታይ ሁከቶችን በመጥራትና በማስተባበር መንግስት ላመናቸው ትክክለኛ የህብረተሰብ ጥያቄዎች ምላሽ እንዳይሰጥ እንዲሁም በመንግስትና በህብረተሰቡ መካከል መቃቃር ለመፍጠር እየሞከሩ መሆኑም ተገልጿል ነው።

በአሁኑ ወቅት የፀጥታ ሁኔታው ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መታወጅ በኋላ የፀጥታ አካላትን ጨምሮ በተቋማትና ፋብሪካዎች ላይ ጥቃት ተፈፅሟል። እስካሁን ድረስም 17 የፀጥታ አካላት ላይ ጉዳት እንደ ተከሰተ ከፀጥታ አካላቱ ላይ የመሳሪያ ነጠቃም ተፈፅሟል። በአራት ተሽከርካሪዎች ላይ የቃጠሎና 10 ተሽከርካሪዎችም መጎዳታቸው ታውቋል። በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የቀበሌ ፅህፈት ቤቶች እንተቃጠሉም ተገልጿል።

ኮማንድ ፖስቱ በዚህ ተግባር ላይ ተሳትፏል የተባሉ ዋና ዋና ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር የማዋል ስራ እያከናወነ ነው። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መታወጅ በኋላም የትራንስፖርት አገልግሎት ተቋርጧል። በዚህም ከአዲስ አበባ-አምቦ-ነቀምት-አሶሳ መንገድ እስካሁን የትራንስፖርት አገልግሎት አልጀመረም። ከአዲስ አበባ -ወሊሶ - ጅማ መስመር ትራንስፖርትም ተቋርጧል። ያም ሆኖ ሁኔታዎችን ለማረጋጋት ኮማንድ ፖስቱ እየሰራ ነው።

በእነዚህ አካባቢዎች በቂ የፀጥታ ሃይል መመደቡን በመጥቀስ ሁኔታውን ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ለመመለስ ጥረት እየተደረገ ነው። ከአዋጁ መታወጅ በኋላ በአንዳንድ አካባቢዎች ያለውን ሁኔታ እልባት ለመስጠትም ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር የማዋል ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል። አሁን ባለው ሁኔታ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተጠቀሱት አካባቢዎች የዜጎችን ሰላም ለመመለስ መፍትሔ እየሆነ ነው።

አገራችን ውስጥ ሰላም ሰፍኖ ህዝቡ ከሰላሙ ተጠቃሚ በመሆን ወደ ጀመረው የልማት ተግባራት ላይ እንዳያተኩር የሚሹ አንዳንድ አካላት፤ “አዋጁ ሰብዓዊ መብትን ይጎዳል” የሚል ጉዳይ ያነሳሉ።

ይህን እንጂ የአዋጁ ዓላማ የሰላሙ ባለቤት ለሆነው ህዝብ ተጨማሪ ጉልበት ለመስጠት እንጂ፤ እነዚህ አካላት እንደሚሉት ሰብዓዊ መብትን ማፈን አይደለም። እርግጥ የእነዚህ አካላት ፍላጎት ለአገራችን ከማሰብ የመነጨ አይመስልም። ከመንግስትና ከህዝቡ በላይ ለዚህች ሀገር አሳቢ ሆነው በመቅረብ በተዘዋዋሪ አዋጁን እንዳይፈጸም የበኩላቸውን አሉታዊ ሚና እየተጫወቱ መሆኑ ግልፅ ነው።

ኢትዮጵያ የዜጎችን ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የምትጠብቅ አገር ናት። ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የኢትዮጵያ መንግስት ስለፈለገ ለዜጎች የሚሰጡ፤ ሳይፈልግ ደግሞ የሚነፈጉ አይደሉም። ምክንያቱም በሀገሪቱ ውስጥ የተካሄደው ረጅም ጦርነት መነሻው የሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች አለመኖር በመሆኑና ይህ የሀገራችን ህዝቦች የዘመናት ጥያቄ በአሁኑ ወቅት በቂ ምላሽ በማግኘቱ ነው።

ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ህገ መንግስቱ ባጎናፀፋቸው የመደራጀት መብት መሰረት በርካታ የመንግስት ተፎካካሪዎች መኖራቸው ዲሞክራሲያዊ መብቶች የተጠበቁ መሆናቸውን መግለፅ ይቻላል። እርግጥ እነዚህ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ዓላማቸውን ለማሳካት በሚያካሄዱት ማናቸውም እንቅስቃሴ ጣልቃ የሚገባ አንድም የመንግስት አካል ያለ አይመስለኝም።

እንደምታተለው ፓርቲዎቹ በአገራዊ ጉዳይ ላይ በመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ይሰጣሉ፤ አቋማቸውንም ያንጸባርቃሉ። ተደራሽነታቸውን ለማስፋትም መገናኛ ብዙሃንን ተጠቅመው ዓላማቸውን ለህዝቡ ሲያደርሱ ማየት የተለመደ ነገር ነው።

እንዲሁም ኢህአዴግና ተቃዋሚ ድርጅቶችን የሚያቀራረብ እንዲሁም በወቅታዊ ጉዳዮች ያላቸውን አቋም የሚያንጸባርቁበት የክርክርና የውይይት መድረኮች መኖራቸው ብሎም የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ተፈጥሮ ተቃዋሚዎችም ሆኑ ገዥው ፓርቲ ቅሬታቸውን እንዲያቀርቡ ሁኔታዎች መመቻቸታቸው የዲሞክራሲያዊ መብቶች እየዳበሩ መሄዳቸውን አመላካች ናቸው።

ሀገራችን በ1987 ዓ.ም በመሰረተችው ፌዴራላዊ ሥርዓት አማካኝነት ሁሉም ብሔሮች በቋንቋቸው የመጠቀምን መብት ተጎናጽፈዋል፤ በሚሊኒየም ዓመታት ታሪካችን ለአምስት ጊዜያት የመድብለ ፓርቲ

ምርጫዎችን ለማካሄድ በቅተናል። በዚህም ላለፉት 27 ዓመታት የዴሞክራሲ ስርዓት ባህል ግንባታ ሂደት ስር እንዲሰድ ጥረት ተደርጓል። እየተደረገም ነው።

ሆኖም ሰላም ባልሰፈነበት ሁኔታ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን መገንባት አይቻልም። ልማትንም ማምጣት እንዲሁ። በሌላ በኩልም የሀገራችን መንግሥት ምንም እንኳን ሀገራዊ ሰላምን ማረጋገጥ ተቀዳሚ ተግባሩ ቢሆንም፤ የጎረቤት ሃገሮች ሰላም ማጣት አገራዊው ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ላይ የሚያስከትለውን ችግር ጠንቅቆ ይገነዘባል። በርትቶም እየሰራ ነው።

በአገራችን ዕውን እየሆነ የመጣው ፈጣንና ተከታታይ ዕድገትም አስተማማኝ ሰላምና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ባህል ግንባታ ሂደት ስኬታማነትን ብሎም የሂደቱን ውጤታማነት የሚያመለክት ነው። ምክንያቱም ሰላም በሌለበት ፈጽሞ ስለ ልማትና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ባህል ግንባታ ማሰብ የማይቻል ስለሆነ ነው።

ታዲያ በአንዳንድ የአገራችን አካባቢዎች በተከሰተው የሰላም ማጣት ችግር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ታውጧል። በአዋጁ ሳቢያ የትኛውም ዜጋ ምንም ዓይነት የሰብዓዊ መብት ጥሰት እንዳይፈፀምበት ጥረት እየተደረገ ነው። ይህን የሚቆጣጠርም ስድስት አባላት ያሉት መርማሪ ቦርድ በምክር ቤቱ ተቋቁማል።

ቦርዱ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በቁጥጥር ስር የዋሉ ዜጎችን ይፋ የማድረግ ስልጣንና ተግባር ያለው ሲሆን፤ የታሰሩበትን ምክንያትንም ይገልጻል። ቦርዱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ወቅት የሚወሰዱት እርምጃዎች በማናቸውም ረገድ ኢ ሰብዓዊ እንዳይሆኑ የመቆጣጠር እና የመከታተል ተግባርም አለው።

ማናቸውም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እርምጃ ኢ ሰብዓዊ መሆኑን ሲያምንበት መርማሪ ቦርዱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እና ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኮማንድ ፖስት እርምጃውን እንዲያስተካክል ሃሳብ ይሰጣል።

በአዋጁ ኢ ሰብዓዊ ድርጊት የሚፈፀሙትንም ሁሉ ለፍርድ እንዲቀርቡ መርማሪ ቦርዱ ለሚመለከተው አካል ያሳውቃል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲቀጥል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥያቄ ሲቀርብም ያለውን አስተያየት ለምክር ቤቱ ያቀርባል። የቦርዱ መቋቋም የሰብዓዊ መብቶች እንዳይጣሱ በማድረግ ጉልህ ሚና ያለው ነው።